

ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ፖለቲካችንና አክራሪዎቻችን

ማክሰኞ፣ ሕዳር ፪ ቀን፣ ፳፻፲፪ ዓመተ ምህረት
አንዱዓለም ተፈራ

የተጀመረው የለውጥ ሂደት፤ ወደፊት አይሉት ወደኋላ፤ በፍጥነት አይሉት በቀሰሰታ፤ መሠረታዊ አይሉት የላይ ላይ፤ ቅጡ ባልታወቀ ምንነትና ሁኔታ እየቀዘፈ ነው። ለውጡን ፈላጊውና ለውጡን ተቃዋሚው በዕንፈ ሃሳብ ደረጃ ግልጥ ነው። በተጨማሪም በመሬት ላይ ያለውን እውነታ ስንመረምረው ግን ግራ ያጋባል። እንዴት ለዚህ ተዳረግን? ስንቶቹ ሕይወታቸውን ያጡበት ለውጥ ምነው መልክ አልይዝ አለ? እስከመቼስ ነው ይህን ተቀብለን የማናውቀውን መጪ የምንጠብቀው? ይህ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን የሚፈልግና የግድ ትክክለኛ መልስ የሚሻ ሆኖ አግኝቶቻለሁ። ታዲያ እንዴት እዚህ አረንቋ ውስጥ ልንዘፈቅ ቻልን? የሚለውን ለመመለስ፤ የቅድመ ለውጡን የፖለቲካ ሀቅ፣ የተለያዩ አካሎችን የለውጥ ግብ፣ በምድሩ ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ማየቱን ይረዳ ዘንድ፤ የሚከተለው መንደርደሪያ አቅርቤያለሁ።

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር የፖለቲካ ሥልጣኑን ከመጨበጡ በፊት የነበረው ሁኔታ፤ ለዚህ ቡድን ሁኔታውን አስተካክሎ ሠጥቶታል። ያንን ክስተት እዚህ ላይ መዳሰሱ፤ ሂደቱን ለማወቅ በጣም ይረዳል። ከትግሬዎቹ ነፃ አውጪ ግንባር በፊት በሥልጣን ላይ የነበረው የመንግሥቱ ኃይለማርያም ደርግ፤ ወደ ሥልጣን ሲወጣ፤ ኢትዮጵያ መሠረታዊ በሆነ መንገድ ተለወጠች። የሀገራችን ፖለቲካ ወደ የማይመለስበት አቅጣጫ ፊቱን አዘረ። ጊዜ ጥሎት የሄደው የነገሥታት አገዛዝ መገርሰሱ ብቻ ሳይሆን፤ በኅብረተሰባችን ከፍተኛ የሆነ የውስጥ-ሕሊና ለውጥ ተከተለ። በዚህ ወቅት፤ መንግሥቱ ኃይለማርያም ሥልጣን ላይ ለመውጣትና ለመደላደል፤ የሀገርን አንድነት ብቻ ሳይሆን፤ በሕዝቡ ውስጥ የነበረውን ስብዕናና የኅብረተሰቡ ማስተሳሰርያ ዕሴቶች በጣጠሳቸው። ግድያን ለፖለቲካ ግቡ መምቻ ተጠቀመበት። ሰውን በግልጥ በጠራራው ፀሐይ መግደልና ፊሳን ባደባባይ ጥሎ መጫወቻ ማድረግ፤ የዕለት ተዕለት ተግባሩ አደረገው።

ይህ በያንዳንዱ ዜጋ ሕልውና ላይ፤ የሰላ ሳንጃ ከተተበት። ማንነት፣ ተስፋና መተሳሰብ ተሰርዘው፤ በቦታቸው ዛሬን አድር ለነገ መገኘት ተተካ። እናም ኅብረተሰብ ተኮር የነበረው ተፍቆ፤ ራስን ማዳን የሚለው ማዕከላዊ ቦታውን ተቆጣጠረው። ይህ መሠረታዊ ለውጥ፤ ከዚያ ተከትሎ ለመጡት ክስተቶች በሙሉ የወለዱ ንጣፍ ሆነላቸው። ትንሽ ቀደም ብሎ፤ ሀገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴው ማዕከላዊነት ባለው መንገድ መልክና ቅርጽ እየያዘ መጥቶ ነበር። የ፳፮ቱን ሀገር አቀፍ ሕዝባዊ መነሳሳት ተከትሎ፤ የነፃ አውጭ ግንባር ስንዳሸን ፈሎ። የነበሩት ተጠናክሩ። ሕዝብና ሀገርን ማዕከል ያደረገው እንቅስቃሴ ቦታ አጣ። እኒህ ለሥልጣን ፈላጊዎች ቦታቸውን ለቀቁ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ወደ ጎን ተገፍትረው ተጣሉ። የኤርትራ ነፃ አውጪዎች በጥድፈያ ርስ በርሳቸው ተናንቀው፤ አቸናፈው ግስጋሴው አፋጠነ። የትግራይ ነፃ አውጪም ተቀናቃኚ ናቸው ያላቸውን ከትግራይ ክልል አጥፍቶ፤ መደላደል ያዘ። “ሁሉን ነገር የትግራይ” በሚል መርኅ፤ የፖለቲካ ስልቱን መቀመጫ ያዘ። የትግራይ የክርስትና ሃይማኖት ተቋም ከኢትዮጵያው እንዲለይ ተዘጋጀ።

በደርግ ምንነትና ተግባር፤ የነፃ አውጪ ግንባርኛ ካለሙት በላይ አደጉ። ከላይ እንደጠቆምኩት ከዋናው ጠላታቸው ከደርግ በላይ፤ ርስ በርሳቸው ተባሉ። እያንዳንዳቸው፤ ከማዳመጥ ይልቅ እኔን ስሙኝ፤ ከመደራደር ይልቅ ላጥፋችሁ፤ የጋራ የሆኑ ጉዳዮችን ከመፈለግ ይልቅ ልዩነቶችን ማጉላት ያዙ። ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴዎችና የአንድነት ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ዘመቻና ጭፍጨፋ ተካሄደ። እናም የአካባቢ ነፃ አውጪ ኃይሎች የበላይነትን ያዙ። መንግሥቱ ኃይለማርያም ጅራቱን ቆልፎ ካገር ሲፈረጥጥ ሀገሪቷን የተቆጣጠሯት፤ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር፣ የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባርና የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ነበሩ። እኒህ ደርግ

የጋራ ጠላታቸው ከመሆኑ ሌላ፤ ምንም ዓይነት የሚያዛምዳቸው ጉዳይ በመካከላቸው የሌላቸው ግንባሮች፤ በኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን ሊያስተዳድሩ፤ ፍላጎቱ፤ ዝግጅቱና ችሎታው አልነበራቸውም።

እናም ኤርትራው ኤርትራን ቆርሶ ሸመጠጠ። የትግራይና የአሮሞው የትብብር ጫጉላ ጊዜያቸው ሳይልቅ፤ የትግራይ የአሮሞውን አረደና ብቻውን ሀገራችንን ወረራት። ኢትዮጵያዊ ዓላማና ግብ፤ ፍላጎትና ዝግጅት ያልነበረው የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር፤ እውር ደንብሩን ሲወላገድ ሃያ ሰባት ዓመታት፤ የሚችለውን ያህል ኢትዮጵያዊነትን እና ኢትዮጵያን ሲያጠፋ ከርሞ፤ አይቀሬ የሆነው ሀቅ መጣበትና፤ አሁን የሞት ሽረቱን በትግራይ ውስጥ ወደ መቃብር ጉዞው ተያይዟል። በአንጻሩ ደግሞ፤ የአሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር፤ ከተቀበረበት አንገቱን አቅንቶ፤ አጋጣሚውን በመጠቀም፤ አሁን የኔ ተራ ነው ብሎ ቆንጨራውን ሰድሯል።

ይሄን በጥልቀት ስንመረምር፤ በደርግ፣ በኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር፣ በትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር፣ እና በአሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር፤ ሥልጣን የቋመጡ፣ ሁሉን ለኔ ባዮች፣ መደራደርን የማይወዱና ፍጹም ፀረ-ኢትዮጵያዊ የሆኑ አክራሪዎች የበላይነቱን መያዛቸውን እንረዳለን። ያለ ምንም ጥያቄ የንጉሠ ነገሥቱ ስርዓት፤ ጊዜው አልፎበት ነበር። መለወጥ ነበረበት። መለወጥ የነበረበት ግን፤ ከነበረው የተሻለ፣ ወደፊት የሚመለከት፣ ለሥልጣኔና ለመሻሻል በሩን የከፈተ በሆነ አካል ነበር። ያገኘነው ግን፤ ብዙ ሕይወትን ያጠፋ፣ ብዙ ንብረትን ያወደመና ሀገራችንን ሀገር ካለመሆን አደጋ ላይ የጣለ ሆነ። ዛሬ ደግሞ በከፋ ሁኔታ፤ በጣም ያመረሩ አክራሪዎች የፖለቲካ መድረኩን ተቆጣጥረውታል። እንደነትን የሚጠሉ፣ ጠባብነትን የሚያቀነቅኑ፣ ሌላውን ኢትዮጵያዊ በጠላትነት የፈረጁ ምሕዳሩን አጣበውታል። ለንደዚህ ያሉ አክራሪዎች ሀገራችን አመቺ ሆናለች። ከመንግሥት ውጪ ሆነው እንዲህ ያሉ አክራሪዎች ለምን ይሄን የመስለ ተፅዕኖ መፍጠር ቻሉ? ይህ ነው የወቅታችን ጥያቄ። እንዲህ ባለ ሰዓት፤ መልሱን በሚመለከት፤ የመንግሥት ጥንካሬ ወሳኝ ነው። መንግሥትን ጠንካራ የሚያደርገው፤ የወታደሩ ብዛት፣ ያገገተው መሳሪያና የፀጥታ ክፍሉ መስፋት አይደለም። መንግሥትን ጠንካራ የሚያደርገው በሕዝቡ ያለው ተቀባይነት ነው። በዋናነት መንግሥት የሕዝቡ ወኪል ነው። ሕዝቡ የኔ ብሎ ካቀፈው፤ በሕዝቡ ስም ምንም ነገር ለማድረግ አይችገርም። ማንንም አያቆላምጥም። በሕዝቡ መካከል ጥፋት የሚያደርሱትን በቀጥታ ለመቅጣት፤ ችግር አያጋጥመውም። ምን ጊዜም ቢሆን፤ የአክራሪዎች አጀንዳ የሕዝብ አጀንዳ አይደለም። አክራሪዎች እኛ አክራሪዎች ነን ብለው አይቀርቡም። እኛ ትክክለኛ ነን! ሕዝቡን እንወክላለን! ብለው ነው የሚቀርቡት። የሕዝብ የሆነ መንግሥት ባለበት ሀቅ፤ አክራሪዎች ቦታ አይኖራቸውም። የአክራሪዎች አጀንዳ፤ ጠባብና የራሳቸውን ሥልጣን መጨበጫና ማጠናከሪያ ነው። አክራሪዎች፤ እነሱ ባልፈለጉት መንገድ ሀገሪቱ ከሄደች፤ ብትጠፋም ግድ የላቸውም። እናም ለጥፋቷ ይሠራሉ።

አሁን በኢትዮጵያ ያለውን የአክራሪዎች እንቅስቃሴ ለማምከን፤ መንግሥት ሕዝባዊ መሆን አለበት። ጊዜያዊም ቢሆን፤ ሁሉን ወይንም አብዛኛውን ሕዝብ ወክሎ፤ ሕዝቡ የኔ የሚለው መንግሥት በቦታው መገኘት አለበት። አክራሪዎችን ሕዝቡ አንጂ፤ ማንም አካል ሊያጠፋቸው አይችልም። ሕዝቡ አጀንዳቸውን የሚያመክነው፤ የራሱ የሆነ መንግሥት አለኝ ብሎ ሲተማመን ነው። ያኔ መንግሥት የሚወስደውን ማንኛውም እርምጃ ትክክለኛ ብሎ ስለሚቀበል፤ መንግሥት በድፍረት በአክራሪዎች ላይ ኮስተር ያለ እርምጃ መውሰድ ይችላል። እናም ጊዜያዊ የሽግግር መንግሥት ማቋቋሙ ወሳኝና አስፈላጊ ነው። ይህ የሽግግር ወቅት በትክክል እንዲመራና ግቡን እንዲመታ፤ የግድ ጊዜያዊ ሕዝባዊ የሽግግር መንግሥት መቋቋም አለበት። ወደ ምርጫ የሚደረገው መንደርደር፤ መስመር የሳተ ነው። አዎ! ምርጫ ጥሩ ነው። ነገር ግን፤ ከምርጫ በፊት አሁን በሥልጣን ላይ ተቀምጦ ምርጫውን በሚያካሂደው መንግሥትና በሕዝቡ መካከል ፍጹም የሆነ መተማመን የግድ ያስፈልጋል። eske.meché@yahoo.com